

STUDY NUMBER: [Amharic]

በፈቃደኝነት የሚደረግ ቁራጭ ናሙና (ባዮፕሲ)

የሚወሰድው ቁራጭ ናሙና ለጥናት የሚውል ብቻ እንጂ ለእርስዎ የሚያመጣው ምንም ዓይነት ጥቅም የለም። ወደፊት ሌሎች ሰዎችን ሊረዳ ይችላል። ቁራጭ ናሙናውን ለመስጠት ፈቃደኛ ሆነው “አዎ” በማለት ከፈረሙ በኋላ በማንኛውም ጊዜ ሐሳብ የመቀየር መብት አልዎት። እባክዎን ከዚህ በታች ያለውን አረፍተ ነገር ያንብቡና ስለ ምርጫዎ ያስቡ። አረፍተ ነገር ካነበቡ በኋላ፣ ትክክል የሆነልዎትን መልስ ያክብቡና የስምዎንና የአባት ስምዎን የመጀመሪያ ፊደሎች ከጎኑ ይጻፉ። የጥናቱ እዚህኛው ክፍል ውስጥ የሚሳተፉት በፈቃደኝነት ሲሆን፣ ምንም ለማድረግ ቢወስኑ እርስዎ የሚያገኙት ሕክምና ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ የለም።

እዚህ ጥናት ውስጥ ለሚደረጉት ምርመራዎች የዕጢ ቁራጭ ናሙና ለመስጠት እስማማለሁ።

አዎ _____ አይ _____ ይህን ጥናት አይመለከትም _____ የስምና የአባት ስም የመጀመሪያ ፊደሎች _____

በፈቃደኝነት የሚደረጉ አማራጭ ጥናቶች

የሰበሰብነውን አንዳንድ ናሙናዎችና መረጃዎች ወደፊት ጥናት ለማድረግ ልናስቀምጣቸው እንፈልጋለን። እነዚህ ናሙናዎችና መረጃዎች መለያ ቁጥር ይሰጣቸዋል፤ የእርስዎ ስም ግን አይጻፍባቸውም። ናሙናዎቹንና መረጃዎቹን ለጥናት ብቻ የምናውል ሲሆን ለእርስዎ የሚያመጣው ምንም ዓይነት ጥቅም አይኖርም። የተቀመጡት ናሙናዎችና መረጃዎችን መቼም ላንጠቀምባቸውን እንችላለን። በሰጡት ናሙናዎችና መረጃዎች ላይ የተደረገ ጥናት ውጤቱ ለእርስዎም ሆነ ለዶክተርዎ አይሰጥም። ካንሰር ወይም ሌሎች ሕመሞች ያሏቸውን ሰዎች ወደፊት ሊጠቅም ይችላል።

አሁን የሰጧቸውን ናሙናዎችና መረጃዎች ለጥናት እንዲቀመጡ ተስማምተው ወደፊት በማንኛውም ጊዜ ሐሳብዎን መቀየር ይችላሉ። ብቻ ይገናኙንና ናሙናዎቻችን እና/ወይም መረጃዎቻችን እንድንጠቀምባቸው እንደማይፈልጉ ያሳውቁን። በዛን ጊዜ ማንኛውም የቀረ ናሙናና መረጃ ይደመስስና ወደፊት ለጥናት አይውልም።

እባክዎን ከዚህ በታች ያሉትን አረፍተ ነገሮች እያንዳንዳቸውን ያንብቡና ስለ ምርጫዎ ያስቡ። እያንዳንዱን አረፍተ ነገር ካነበቡ በኋላ፣ ትክክል የሆነልዎትን መልስ ያክብቡና የስምዎንና የአባት ስምዎን የመጀመሪያ ፊደሎች ከጎኑ ይጻፉ። ምንም ለማድረግ ቢወስኑ እርስዎ የሚያገኙት ሕክምና ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ የለም።

1. የሰጠኋቸው ናሙናዎችና መረጃዎች ተቀምጠው ካንሰርን እና ሌሎች የጤና ችግሮችን በይበልጥ ለማጥናት፣ ለመከላከል ወይም ለማከም የሚያስችል ጥናት ላይ እንዲውሉ እፈቅዳለሁ።

አዎ _____ አይ _____ የስምና የአባት ስም የመጀመሪያ ፊደሎች _____

2. የሰጠኋቸው ናሙናዎችና መረጃዎች እዚህ ፈቃድ መስጫ ውስጥ ያልተካተተ ሌላ አዲስ ጥናት ላይ እንዲውሉ ፈቃዴን ለመጠየቅ ወደፊት ሰው እንዲገናኙኝ ፈቃዴን እሰጣለሁ።

አዎ _____ አይ _____ የስምና የአባት ስም የመጀመሪያ ፊደሎች _____